

የዲስትሪክቱ የንግድ ድርጅቶች በተለምዶ ፎም ወይም Styrofoam™ በመባል ከሚታወቀው የተስፋፋ ፖሊስትሪን የተሠሩ የተወሰኑ ምርቶችን እንዳይሸጡ ወይም ለሽያጭ እንዳያቀርቡ ታግደዋል።



ጁንዋሪ 1፣ 2021፣ የቸርቻሮ ፎም እገዳ ተግባራዊ ይሆናል እና መደበኛ ምርመራዎች ይጀምራሉ።

ጁላይ 1፣ 2021፣ ዲስትሪክቱ የፎም እገዳውን ለጣሱ ቸርቻሮዎች ቅጣት መጣል ይጀምራል፣ ቅጣቱ ከ \$100-\$800 ነው።

አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

▶ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የፎም ምርቶችን ያገደው ለምንድን ነው?

የፎም እገዳው ነጥሪዎች የሚደሰቱበት እና ዓሳ እና የዱር እንስሳት የሚያደጉበት እና የሚበለጸጉበት ጤናማ መኖሪያ እንዲኖራቸው ለማድረግ የዲስትሪክቱ የውሃ አካላት ወደ ነበሩበት ለመመለስ የሚደረገው አጠቃላይ ጥረት ዋነኛ አካል ነው። የፎም ቆሻሻ ጥሩ ያልሆነ እይታ አለው እና በዲስትሪክቱ የውሃ አካላት፣ የዱር እንስሳት፣ እና ዜጎች ላይ ጎጂ ውጤቶች አለው። ፎም እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል አይደለም እና በአካባቢዎ ወንዝ ውስጥ ከሚገኙት በጣም የተለመዱት የቆሻሻ ዓይነቶች አንዱ ነው። ፎም ቀላል ክብደት ያለው በመሆኑ በነፋስና ዝናብ ከጎዳናዎች እና ከአግረኛ መንገዶች ወደ ጎርፍ ፍሳሾች የሚሄድ ሲሆን ይህም በቀጥታ ወደ ወንዞች እና ጅረቶች ይገባል። ውሃ ውስጥ አንዴ ከገባ፣ የዲስትሪክቱ የውሃ አካላትን ወደሚበክሉ ትናንሽ ቁርጥራጮች ይቆራረጣል፣ ይህም ከእነሱ ጋር የተያያዙትን ቁርጥራጮች እና መርዞች ወደ ምግብ ሰንሰለቱ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል።

▶ የቸርቻሮ ፎም እገዳው የመጣው ከምንድን ነው?

የ2014 ዘላቂ የዲሲ የአምኒባስ ማሻሻያ ሕግ (ሕጉ) በተለምዶ ፎም ወይም Styrofoam™ በመባል የሚታወቀውን የተስፋፋ ፖሊስትሪን በዲስትሪክቱ የንግድ ድርጅቶች እና ምግብ በሚያቀርቡ ድርጅቶች ውስጥ እንዳያገለግሉ አግዷል። በ2020፣ የምግብ እቃ፣ እንደ የበረዶ ትሪ እና ማቀዝቀዣዎች የመሳሰሉ የመያዣ እቃዎችን፣ እና እንደ ለውዝ ማሸጊያዎች የመሳሰሉ ኩሽን የማሸጊያ እቃዎች የመሳሰሉ የተወሰኑ የፎም ምርቶች የቸርቻሮ ሽያጭን የሚከለክል [ህጉ ላይ ማሻሻያ](#) ተደርጓል። የፎም እገዳውን አስከፊ ቸርቻሮ ሽያጮች ድረስ ማድረግ በዲስትሪክቱ ውስጥ ያለውን ፎም እና ፍጆታውን የበለጠ ይቀንሳል።

▶ ዲስትሪክቱ የፎም እገዳ ያለበት ብቸኛው ግዛት ነው?

በአሜሪካ ውስጥ፣ ሳንፍራንሲስኮ፣ ሲያትል፣ እና ፖርትላንድን ጨምሮ ከ 100 በላይ ግዛቶች የተወሰነ ዓይነት የፎም እገዳ አስተላለፊዎች። በተጨማሪ በአካባቢዎ ወንዝ ውሃገት ያሉ የኛ አገራት ግዛቶች የሞንትጎመሪ ካውንቲ፣ MD እና ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ MD ከ2016 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለ የፎም እገዳዎችን በማድረግ ቆሻሻ ለመቀነስ እየሰሩ ነው። 2020 ላይ፣ ሜሪላንድ እንደዚህ አይነት እገዳ በመጣል የመጀመሪያዋ ስቴት ሆናለች። ከእነዚህ ግዛቶች ውስጥ የተወሰኑት የፎም የቸርቻሮ ሽያጭ እገዳ እና ዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ዓይነት ተመሳሳይ ገደቦች አሏቸው።

▶ ይህን ህግ ማክበር ያለበት ማነው?

በዲስትሪክቱ ውስጥ ያለ ማንኛውም መደብር ወይም የቸርቻሮ ተቋም በፎም የቸርቻሮ ሽያጭ ላይ ያለውን እገዳ፣ እና የሚከተሉትን ማክበር አለበት፡

- የምግብ መደብሮች
- የመድሃኒት መደብሮች
- የቅናሽ መደብሮች
- ልዩ መደብሮች፣ እንደ የስፓርት እቃዎች እና የድግስ እቃዎች ቸርቻሮ
- ማተም እና ማጓጓዣ የአገልግሎት ስፍራዎች



▶ ከሽያጭ የታገዱ ምርቶች ምንድን ናቸው?

የፎም የቸርቻሮ ሽያጭ ላይ ያለው እገዳ ከተሰፋፋ ፖሊስትሪን የተሰሩ የሚከተሉት ምርቶችን የሚያካትት ሲሆን፣ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም።



ኩባያዎች፣ ሰህኖች፣ ጎድጓዳ ሳህኖች፣ እና ከላምቬልን ጨምሮ የምግብ እቃዎች



እንደ የፎም የበረዶ ትሪዎች እና ማቀዝቀዣዎች የመሳሰሉ የመያዣ እቃዎች



የለውዝ እና የተወሰኑ የፎም መሽጎጫዎች የመሳሰሉ የማሸጊያ እቃዎች

▶ የታገደ የፎም ዓይነትን እንዴት መለየት ይቻላል?

የታገዱ ምርቶችን፣ እንደ የታመቁ፣ የተሰፋፋ፣ ወይም የተነፉ ፖሊስትሪን በሚሉ መግለጫዎች፣ እና የ# 6 የፕላስቲክ የመታወቂያ ኮድ ሊለዩ ይቻላል። ጠጣር #6 ፕላስቲክ ፣ ፖሊስትሪን በመባል በቀላሉ የሚታወቀው፣ በዚህ ህግ መሰረት አልታገደም።

▶ ከፎም እገዳው ነጻ የሆኑ ምርቶች ምንድን ናቸው?

አንዳንድ የፎም የማሸጊያ ምርቶች፣ የተወሰኑ የፎም መጠቅለያዎች እና የማሸጊያ መሽጎጫን ጨምሮ ከተሰፋፋ ፖሊስትሪን የተሰሩ አይደሉም። እነዚህ ምርቶች በዚህ ህግ የታገዱ አይደሉም። በተጨማሪም እገዳው አስቀድመው በፎም ውስጥ ወይም በፎም ታሽገው ከውጭ ከሚገኙ መደብሮች ወደ ዲስትሪክቱ ወደሚገቡ ምርቶች ፣ እንደ እንቁላሎች በፎም ካርቶን፣ ኑድልስ በፎም ኩባያዎች፣ ወይም በፎም የታሽጉ ተሰባሪ እቃዎችን አይመለከትም።

▶ የፎም እገዳው ተግባራዊ የሚደረገው እንዴት ነው?

DOEE ድንገተኛ ምርመራዎችን ያካሂዳል እንዲሁም ከህዝብ ለሚሰጡት ጥቆማዎች ምላሽ ይሰጣል። የአተገባበር ድጋፍን ከመስጠት በተጨማሪ፣ እገዳው ጃንዋሪ 1፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ DOEE ማስጠንቀቂያዎችን መስጠት ይጀምራል። ከጁላይ 1 ቀን 2021 ጀምሮ፣ DOEE የፎም እገዳን የጣሱ ቸርቻሪዎች ላይ የገንዘብ ቅጣት ይጥላል።

▶ የታገደ የፎም ምርትን በመጠቀም ሽያጭ የሚያከናውን ነጋዴን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?

ጥቆማዎችን የDOEE የጥቆማ መስመር ወይም፣ በDC [311 ድረ-ገጽ](http://311.dc.gov) ወይም መተግበሪያ ላይ ሪፖርት ወይም (202) 671-0080 ላይ መደወል ይቻላል።

▶ ለተጨማሪ ጥያቄዎች ማንን ማግኘት እችላለሁ?

የDOEE ፕሮግራም ሰራተኛን በ (202) 671-0080 ማግኘት ይቻላል። በተጨማሪ ስለዲስትሪክቱ የፎም እገዳ doee.dc.gov/foam መጎብኘት ይቻላል።



ዲ.ሲ.ምበር 2020 ተሻሻለ
RETAIL FOAM BAN – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AMHARIC - አማርኛ

